

# የአነግ ግልብጥ የሌንጮ ለታ ፀረ ኢትዮጵያ ሕዝብ ሸፍጥና የለበጣ አቋም

ከአስተዋይ በቀለ

ሌንጮ ለታ፣ የተባለው አንጋፋ የአነግ ግልብጥ ዩሃንስ ለታ ተብሎ የሚታወቅ የወለጋ ወይም የዳሞት ክፍለ ሃገር ሰው ነው። (ወለጋ የጥንት ስሙ ዳሞት ነበር የሚባለው)።

ይህ ሰው የፖለቲካ ክላውት ወይም ወታደራዊ ጉልበት ፈጽሞ የሌለው እንደ ስብሃት ነጋ እንደፈለገው የሚቀደድና የሚናቆር ችግር ፈጣሪ ልግመኛ ደማጎግ ነው።

ፖለቲካው ቀርቶ አርቆ አስተዋይ ቢሆን ኖሮ እንኳ ፣ ወያኔ በአዘጋጀው በሰኔ ጉባኤና አከታተሎም አሥመራ ላይ የሻቢያን ነፃነት በይፋ በመደገፍ ባደባባይ ባልቀለለና የኢትዮጵያ ሕዝብ ተቀይሞ "ማፈሪያው ሌንጮ" ብሎ ባላወገዘውና እፍና ትፍ አድርጎ በጥላቻ ባልተፋው ነበር።

አሮሞ አሮሞ ይላል እንጂ እድሜ ልኩን መለስ ይሙት፣ የኢሳያስን ሥጋ ይንሳኝ እያለ በመገዘት አብሮ የኖረውና ያገለገለው ይበልጡኑ ወያኔንና ሻቢያን ሲሆን፤ ድካሙ አልባረክለት ብሎ ሥልጣንና ኑሮ ከሸፎበት በሃፍረትና በውርደት አድፍጦ ይኖር ነበር።

አሁን ወያኔንና ዘረኛ ሥርዓቱን ሊጠራርግ እንደ ዐውሎ ነፋስ እያሰፈሰፈ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ አመፅ መቃረብ ለሌንጮ ለታ ከፍተኛ ስጋት ስለሆነበት በኢትዮጵያዊነት ለሁሉም ብሄረሰቦች አሳቢ ሆኖ በመቅረብ "ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ፍትህ፣ ነፃነት፣ እኩልነትና የዴሞክራሲ መብት መከበር መታገል ... ወዘተ." በሚል ሽፋን ወያኔ አድን፣ ክልል አድን የአሮሞ ዴሞክራሲዊ ግንባር መስርቶ የሸፍጥና የለበጣ አቋሙን በማረፊያ ይፋ አድርጓል።

ልብ በል የኢትዮጵያ ሕዝብ !

የእነ ሌንጮ የአሮሞ ዴሞክራሲዊ ግንባር በተንኮታንኮተው አነግ መቃብር ላይ ያቆጠቆጠ፣ የወያኔ አነግን ራእይና የብሄር ዘረኛነትን የሚንከባከብ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን "አምፓየራዊ ሥርዓት" አድርጎ የሚከስ መሰሪ አቋም ሲሆን ማረፊያው ሲሰመርበትና በሚገባ ሲጤን ደግሞ ወያኔ ጥሩ ሰርቷል አይገርሰስ፣ የሚያስፈልገው የፌዴራል ሥርዓቱን አተገባበር አርመን ክልሎችንና የዘር ልዩነታችንን ጠብቀን የራሳችንን ዕድል በራሳችን መወሰን ተገቢ ነው ይልና ከወያኔ ጋር አብረን እንሰራና ሕብረ በሔራዊ ፌዴሬሽን እውን እናድርግ በማለት ጥሪ ያቀርባል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ደግሞ ወያኔን መገርሰስ፣ ሥርዓቱን ማፍረስ፣ የዘር ክልሎችን ማጥፋት፣ አገርን ማዳን፣ የሕዝብና የሕግ የበላይነትን ማረጋገጥ. . . ወዘተ. ነው።

ስለዚህ የሌንጮ ለታ የለበጣ አቋሙና ያቋቋመው የዘር ግንባር ከኢትዮጵያ ሕዝብ ፍላጎትና ብሔራዊ ጥቅም ጋር በተጻራሪነት የቆመ አፍራሽ እንጂ በአጋርነት በፀረ\_ ወያኔ ትግል በኢትዮጵያ ሕዝብ ታምኖ አብሮ የሚሄድ አይደለም ።

ስለሆነም ሌንጮ ለታ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አሳቢ መስሎ ወያኔንና ዘረኛ ሥርዓቱን ከሕዝብ አመፅ ለማዳን በወሰደው ሴረኛ አቋሙ እርሱና የመሰረተው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በወውሎ ነፋስ ፊት እንዳለ ገለባ መሆናቸውን መረዳት አለበት።

**የኢትዮጵያ ሕዝብ አመፅ ያሸንፋል !!**

04/23/13